



ወደ ዩናይትድ ኪንግደም መሻገር በጣም አደገኛ ነው ይህ መረጃ ህይወትዎን ሊያድን ይችላል።



ያለ ሞተር አይሞክሩ



ከ 10 ዳቶች በላይ ከጭጋግ እና ከንፋስ ይጠንቀቁ



ከመርከቦች ርቀው ይቆዩ ትላልቅ ማዕበሎችን ያደርጋሉ እና አያዩዎትም



ሞገዶች ከ 0.5 ሜትር በላይ ከሆነ አይሞክሩ



በጭራሽ ከጀልገው አይውጡ ወይም ለመሞኘት አይሞክሩ



በባህር ላይ ቀዝቀዝ ያለ እና ከመሬት የበለጠ ንፋስ አለ

ከመሄድዎ በፊት የአየር ሁኔታን እና ሞገዶችን በ WINDY ይፈትሹ
ማቋረጡ ከ 8-10 ሰአት ሊወስድ ይችላል እና የአየር ሁኔታ በፍጥነት ሊለዋወጥ ይችላል.

ለማዳን ጥሪ 112

- ስልክዎ የኔትወርክ ምልክት ባይኖረውም 112 መስራት አለበት።
- በባህር ላይ እንዳሉ እና መዳን አፈልጋሉ ይበሉ
- የፈረንሳይ ኔትወርክ ካለህ ከፈረንሳይ የባህር ዳርቻ ጠባቂ ጋር በቀጥታ ለመነጋገር 196 ይደውሉ

ለበለጠ መረጃ

በባህር ላይ ደህንነት እና ጉዞውን ማዘጋጀት

በደብዳቤ ስትሬት ውስጥ የአየር ሁኔታ

ጥገኝነት በዩኔ

t.ly/z7hb

ለእርዳታ ሲጠሩ የጂፒኤስ (የአቅጣጫ መጠቆሚያ) ቦታዎን እንዴት እንደሚልኩ?

በመጀመሪያ በቅንብሮች (setting) ውስጥ መገኛዎን (location) በመክፈት (on) ያረጋግጡ





X ያለ ሲግናል ወይም ዳታ: GPS (የአቅጣጫ መጠቆሚያ) አሁንም ይሰራል እና አሁንም 112 መደወል ይችላሉ

2 ጉግል ካርታዎችን ይክፈቱ ወይም ተመሳሳይ የዲገማ መደወያ(መጠሪያ) ይጫኑ ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ነገር ግን ቦታዎ እንደ ሰማያዊ ነጥብ ይመስላል ። በባህር ላይ እንኳን ፡ይህ የእርስዎ ትክክለኛ ቦታ ነው

3 አሁን ባሉበት ቦታ ላይ «ቀይ ፒን ለመጣል» ይህን ሰማያዊ ነጥብ ተጭነው ይያዙት።

4 የጂፒኤስ መጋጠሚያዎችዎ በማያ ገጹ ላይኛው ክፍል ላይ መታየት አለባቸው ካልሆነ እነሱን ለማግኘት ወደ ታች ይሸብሩ (ያንሸራቱ) ።






5 ለእርዳታ ሲደውሉ እነዚህን ቁጥሮች ይስጡ። ሁሉንም ቁጥሮች እና ምልክቶች በቀስታ እና በግልፅ ይናገሩ (-, ", ' °)

በሲግናል እና በዳታ(ኢንተርኔት) ፡ መገኛዎን ለመላክ ዋትስአፕ ይጠቀሙ

2 አካባቢዎን ለመላክ ለሚፈልጉት ሰው በቻት ውስጥ 'የወረቀት ክሊፕ' ምልክትን ይጫኑ

3 የቦታ ምልክትን ተጫኑ

4 የአሁኑን አካባቢዎን ይለኩ። «ቀጥታ» አካባቢ አይደለም።



ሁልጊዜ በመጀመሪያ 112 ይደውሉ
 ማዳን ካልመጣ ወይም ወደ ሷላ እየተገፋህ ከሆነ መደወል ትችላለህ
Alarm Phone 00 33 4 86 51 71 61